



Waggaa 23^{ffaa} Lak.3/2007
ጳጅኛ ዓመት..... ቁጥር.....፫/፪ሺ፯
23rdyear No.3/2015

Finfinnee,.....Bitootessa 15, bara 2007
ፊንፊኔ፣መጋቢት ፲፮ ቀን ፪ሺ፯
Finfine,..... March 24, 2015

MAGALATA OROMIYAA L μ E ρ % Z Më ; MEGELETA OROMIA

| | | |
|--|--|--|
| Gatiin Tokkoo Qarshii 2.50 ፲ ረ « è " ብ 2 ብር ከ 50 ሳንቲም Unit Price Birr 2.50 | To'annoo Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe 1%ZM፪ ብሔራዊ ርፎፖታ ስርዓት ለማሻሻል በጩራ ኦሮሚያ ግንባታ ይገባል | Lak. S. Poostaa 21383-1000 ፫ፆ.ባ.ደ.ሣ21383-1000 P.O.Box 21383-1000 |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| QABIYYEE Labsii Lakk 189/2007 Labsii Kenniinsa Hayyamaa fi Bulchiinsa Abukaatoo fi Barrees- sitoota Dhimma Seeraa Mootum- maa Naannoo Oromiyaa Lak. 182/2005 fooyyessuuf Labsii bahe.....Fuula 1 | ማውጫ አዋጅ ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፯ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የጠበቆችና የህግ ጉዳይ ፀሐፊዎች ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፯ ለማሻሻል የወጣ አዋጅገጽ ፩ | CONTENT Proclamation No. 189/2015 A Proclamation Provided to Amend the Licensing and Admin- istration of Advocates and Parale- gals of Oromia National Regional State Proclamation No. 182/2013Page 1 |
|--|---|---|

Labsii Lakk. 189/2007
Labsii Kenniinsa Hayyamaa fi
Bulchiinsa Abukaatoo fi Bar-
reessitoota Dhimma Seeraa
Mootummaa Naannoo Oromi-
yaa Lakk. 182/2005 fooyyessuuf
Labsii bahe

Sirna Kenniinsa Hayyamaa fi Bulchiinsa
Abukaatoo fi Barreessitoota Dhimma
Seeraa Mootummaa Naannoo Oromi-
yaa Labsii Lakk.182/2005 fooyyessuun
barbaachisaa ta'ee waan argameef;

Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo
Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lakk.
46/1994 keewwata 49(3) (a) tiin kan
kanatti aanu Labsameera.

1. **Mata Duree Gabaabaa**
Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayyamaa
fi Bulchiinsa Abukaatoo fi Barreessitoota
Dhimma Seeraa Lak. 182/2005 fooyyes-
suuf bahe Labsii Lakk. 189/2007”
jedhamee waamamuu ni danda'a.

አዋጅ ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፯
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት
የጠበቆችና የህግ ጉዳይ ፀሐፊዎች
ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር አዋጅ
ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፯ ለማሻሻል
የወጣ አዋጅ

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የጠበቆችና
የህግ ጉዳይ ፀሐፊዎች ፈቃድ አሰጣጥና
አስተዳደር ስርዓት አዋጅ ቁጥር
፩፻፹፱/፪ሺ፯ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ
በመገኘቱ፤

ተሻሻሎ በወጣው የኦሮሚያ ብሔራዊ
ክልላዊ መንግሥት ህገ-መንግሥት
አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ አንቀጽ ፵፱ (፫)
(ሀ) መሰረት የሚከተለው ታውጧል።

፩ አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “የጠበቆችና የህግ ጉዳይ
ፀሐፊዎች ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር
አዋጅ ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፯ ለማሻሻል
የወጣ አዋጅ ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፯”
ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

Proclamation No. 189/2015
A Proclamation Provided to
Amend the Licensing and Admin-
istration of Advocates and Parale-
gals of Oromia National Regional
State Proclamation No. 182/2013

Whereas it has become neces-
sary to amend the License provision
and Administration procedures of
the Advocates and paralegals of Oromia
National Regional State Proclamation
No 182/2013 ;

Now, therefore, in accordance with Arti-
cle 49(3)(a) of the revised Constitu-
tion of National Regional State of Oromia
Proclamation No 46/2001, it is hereby
proclaimed as follows:

1. **Short Title**
This proclamation may be cited as “Proc-
lamation No.189/2015, A Proclamation
Provided to Amend the Licensing and
Administration of Advocates and Pa-
raleals Proclamation No. 182/2013”

2. Fooyya'iinsa

Labsiin Lakk. 182/2005 akkaataa armaan gadiitiin fooyya'ee jira.

1. Keewwatni 10 keewwatni xiqqaan (1) (h)n haqamee kan kanatti aanuun bakka bu'ee jira.

10 (1) (h) Mana hojii yookiin dhaabbata keessatti hojjetaa jiru irraa ragaa hojii gadi lakkisuu isaa agarsiisu;

2. Keewwatni 10 keewwatni xiqqaan (2) (a) fi (b)n haqamee kan kanatti aanuun bakka bu'ee jira.

10(2)(a) Dhaabbata barnootaa seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin Digirii sadaffaan kan eebbifame, seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa tokkoo fi isaa ol kan qabu;

10 (2)(b) Dhaabbata barnootaa seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin Digirii lammaffaan kan eebbifame, seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa lamaa fi isaa ol kan qabu;

10(2)(c) Dhaabbata barnootaa seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin digirii jalqabaatiin kan eebbifame, seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa afurii fi isaa ol kan qabu yookiin,

10(2)(d) Dhaabbata barnootaa

Seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin Dippiloomaan yookiin sadarkaa kanaan walgituun kan eebbifame, Seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa jahaa fi isaa ol kan qabu yoo ta'e dha.

3. Keewwatni 10 keewwatni xiqqaan 3 (a) fi (b)n haqamee kan kanatti aanuun bakka bu'ee jira.

10 (3)(a) Dhaabbata barnoota seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin digirii sadaffaan kan eebbifame, seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa lamaa fi isaa ol kan qabu;

10 (3)(b) Dhaabbata barnootaa seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin digirii lammaffaan kan eebbifame, seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa afurii fi isaa ol kan qabu;

10 (3)(c) Dhaabbata barnootaa seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin digirii jalqabaan kan eebbifame, seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa jahaa fi isaa ol kan qabu yookiin;

፪. ማሻሻያ

አዋጅ ቁጥር ፩፻፹፱/፪ሺ፰ ከዚህ እንደሚከተለው ተሻሻሏል።

፩. አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ ፩(ከ) ተሰርዞ ከዚህ በሚከተለው ተተክቷል፤

፲(፩)(ከ) ሲሰራበት ካለበት መሥሪያ ቤት ወይም ተቋም ስራውን መልቀቁን የሚያሳይ ማስረጃ፤

፪. አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ (፪)(ሀ) እና (ለ) ተሰርዞ ከዚህ በሚከተለው ተተክቷል፤

፲(፪)(ሀ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በሦስተኛ ዲግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህጎች የተማረና በህግ ሙያ አንድ አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው፤

፲(፪)(ለ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህጎች የተማረና በህግ ሙያ ሁለት አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው፤

፲(፪) (ሐ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህጎች የተማረና በህግ ሙያ አራት አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው፤

፲(፪) (መ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በዲፕሎማ ወይም ከዚህ ደረጃ ጋር በሚመጣጠን የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህጎች የተማረና በህግ ሙያ ስድስት አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው ከሆነ ነው።

፫ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ (፫)(ሀ) እና (ለ) ተሰርዞ ከዚህ በሚከተለው ተተክቷል፤

፲ (፫)(ሀ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በሦስተኛ ዲግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህጎች የተማረና በህግ ሙያ ሁለት አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው፤

፲(፫)(ለ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህጎች የተማረና በህግ ሙያ አራት አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው፤

፲(፫)(ሐ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በመጀመሪያ ዲግሪ ተመርቆ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ስነ-ምግባር የተማረና በህግ ሙያ ስድስት አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው ወይም፤

2. Amendment

Proclamation No.182/2013 has been amended as follows:

1. Article 10 Sub Article (1)(h) has been repealed and replaced by the following provision.

10(1)(h) An evidence proving that he has resigned his job provided from the office or Institution he has been working so far.

2. Article 10 Sub Article (2)(a) and (b) has been repealed and replaced by the following provision.

10(2)(a) Who graduated with 3rd degree in Law from a legally recognized educational institution; who has learned the basic Laws of Ethiopia; and has one and more years service in Law profession.

10(2)(b) Who graduated with 2nd degree in Law from a legally recognized educational institution; who has learned the basic Laws of Ethiopia and has two and more years service in Law profession.

10(2)(c) Who graduated with 1st degree in Law form a legally recognized educational institution; has learned the basic Laws of Ethiopia and has four and more years service in Law profession.

10(2)(d) Who graduated with diploma or with equivalent to this level in Law from a legally recognized educational institution; who has learned the basic Laws of Ethiopia and has six (6) and more years Service in the profession of Law.

3. Article 10 sub article 3(a) and (b) has been repealed and replaced by the following provision

10(3)(a) Who graduated with 3rd degree in Law from a legally recognized educational institution; who has learned the basic laws of Ethiopia and has two (2) and more years service in law profession.

10(3)(b) Who graduated with 2nd degree in Law from a legally recognized educational institution; who has learned the basic Laws of Ethiopia and has four(4)and more years service in profession of Law.

10(3)(c) Who graduated with 1st degree in Law from a legally recognized educational institution; who learned the basic Laws of Ethiopia and has six (6) and more years service in the profession of Law.

10(3)(d) Dhaabbata barnootaa seeraan beekamtii qabu irraa barumsa seeraatiin Dippiloomaan yookiin sadarkaa kanaan walgituun kan eebbifame, seerota bu'uuraa Itoophiyaa kan baratee fi ogummaa seeraatiin tajaajila waggaa saddeetii fi isaa ol kan qabu yoo ta'e dha.

4. Keewwatni 12 Keewwatni xiqqaan (1) fi (2) haqamee kan kanatti aanuun bakka bu'ee jira.

Mirgaa fi faayidaa uummataa yookiin namoota dhuunfaa kabachiisuuf kan falmuu fi tajaajila kenneef kaffaltii kamiyyuu kan hin fudhanneef hayyamnii abukaatummaa addaa nama dhuunfaa yookiin dhaabbata tajaajila abukaatummaa kennuu barbaaduuf kennamuu ni danda'a. Tarreeffamni raawwii isaa dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

5. Keewwata 14 Keewwata xiqqaa (2)tti aanee keewwatni xiqqaan (3) haaraan dabalamee jira:

14(3) Namni hayyama Abukaatummaa fudhachuuf qormaata fudhate kan hin dabarre

yoo ta'e irra deebiin qormaata fudhachuu ni danda'a. Haalli raawwii isaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

6. Keewwatni 15 keewwatni xiqqaan (1) haqamee kan kanatti aanuun bakka bu'ee jira.

15(1) Qormaataaf dhiyaachuuf ulaa-gaaleen armaan gadii guutamuu qabu:

(a) Ragaa barumsa seeraa dhaabbata seeraan beekamtii qabu irraa kenname;

(b) Ragaa muuxannoo hojii tajaajila ogummaa seeraatiin hojjechuu agarsiisu;

(c) Kaffaltii qormaata fudhachuuf murtaa'ee raawwachuu;

(d) Mana hojii keessatti hojjechaa ture irraa ragaa waa'ee naamusa isaa agarsiisu dhiyeessuu.

7. Keewwatni 40 keewwatni xiqqaan 1-4 haqamee kan kanatti aanuun bakka bu'ee jira.

40(1) Abukaatoon yookiin dhaab atni tajaajila abukaatummaa hayyamni isaa dhorkame balleessaa yookiin hanqina dhorkamuu hayyamichaaf sababa ta'e sirreessuun yeroo dhorkaa akkaataa Labsii Lak.182/2005 keewwata 38(2)(d) tiin Gumiidhan murtaa'ee kan xumure yoo ta'e, hayyamni isaa akka deebi'ee kennamuuf iyyata isaa barreeffamaan Gumiif dhiyeeffachuu ni danda'a.

40(2) Gumiin akkaataa keewwata kana keewwata xiqqaa 1 tiin iyyata dhiyaate irratti guyyaa iyyatichi dhiyaate irraa eegalee ji'a lama keessatti murtii kennuu qaba.

፲(፫)(መ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም በህግ ትምህርት በዲፕሎማ ወይም ከዚህ ደረጃ ጋር በሚመጣጠን የተመረቀ፣ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህጎች የተማረና በህግ ሙያ ስምንት አመትና ከዚያ በላይ አገልግሎት ያለው ከሆነ ነው።

፬. አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ (፩ እና ፪) ተሰርዞ ከዚህ በሚከተለው ተተክቷል፤ “ልዩ የጥበቅና ፈቃድ የህዝብና የግለሰብ መብትና ጥቅም ለማስከበር የሚከራከርና ለሚሰጠው አገልግሎት ማንኛውንም ክፍያ ለማይቀበል የጥበቅና ሙያ አገልግሎት መስጠት ለሚፈልግ ግለሰብ ወይም ተቋም ሊሰጥ ይችላል። ዝርዝር አፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

፭. አንቀጽ ፲፬ ከንዑስ አንቀጽ (፪) ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተጨምሯል፤

፲፬ (፫) “የጥበቅና ፈቃድ ለመውሰድ ፈተና የወሰደ ሰው ካላለፈ በድጋሚ ፈተና መውሰድ ይችላል። አፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

፮. አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ ፩ ተሰርዞ ከዚህ በሚከተለው ተተክቷል፤

፲፮ (፩) ለፈተና ለመቅረብ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መስፈርቶች መሟላት አለባቸው፤

(ሀ) በህግ እውቅና ካለው ተቋም የተሰጠው የህግ ትምህርት ማስረጃ፤

(ለ) በህግ ሙያ አገልግሎት መስራቱን የሚያሳይ የሥራ ልምድ ማስረጃ፤

(ሐ) ፈተና ለመውሰድ የተወሰነውን ክፍያ መፈፀም፤

(መ) ሲሰራበት ከነበረበት መሥሪያ ቤት ስለ ሥነ-ምግባሩ የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ።

፯. አንቀጽ ፵ ንዑስ አንቀጽ (፩)-(፬) ተሰርዞ ከዚህ በሚከተለው ተተክቷል፤

፵(፩) የጥበቅና ፈቃድ የታገደበት ጠበቃ ወይም የጥበቅና ሙያ አገልግሎት ድርጅት ለእገዳው ምክንያት የሆነውን ጥፋት ወይም ጉድለት በማረም በአዋጅ ቁጥር ፩፻፹፪/፪ሺ፮ አንቀጽ ፵፰ ንዑስ አንቀጽ ፪(መ) መሠረት በጉባኤው የተወሰነው የእገዳ ጊዜ የጨረሰ እንደሆነ ፈቃዱ እዲመለስለት በጽሑፍ ማመልከቻ ለጉባኤው ማቅረብ ይችላል።

፵(፪) ጉባኤው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የቀረበለትን ማመልከቻ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በሁለት ወር ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት።

10(3)(d) Who graduated with Diploma or with equivalent to this level in law from a legally recognized educational institution; who learned the basic laws of Ethiopia and has eight (8) and more years service in law profession.

4. Article 12 Sub Article (1 and 2) has been repealed and replaced by the following provision.

A special advocacy license may be given for a private person or an organization that conducts pleadings for the protection of the rights and interests of the public and private individuals without requiring any consideration in return of the service he rendered and that needs to provide advocacy service. Its implementation shall be decided by the regulation to be issued.

5. A new Sub Article (3) has been added following sub article (2) of article 14 as follows

14(3) Any person who fails the advocacy License examination may take such examination again. Its implementation shall be decided by the regulation to be issued.

6. Article 15 Sub Article 1 has been repealed and replaced by the following provision

15(1) The following requirements shall be fulfilled so as to take the advocacy examination

(a) A Law education evidence provided from a legally recognized institution;

(b) Work experience showing his service in law profession;

(c) Making payments of the fee fixed to take the advocacy examination

(d) An evidence indicating his Ethical conduct given from the office he has been working

7. Article 40 sub article (1)-(4) has been repealed and replaced by the following provisions

40(1) An Advocate or an organization providing advocacy service whose license has been suspended may apply to the commission in writing for the return of his license where he has completed the period of the suspension decided by the commission in accordance with proclamation No 182/2013 article 38(2)(d) by correcting the faults or limitations which is the ground for the suspension of the license.

40(2) The commission shall decide on the application submitted as per sub article 1 of this article within two months from the date of application.

40(3) Murtiin akkaataa Keewwata kana Keewwata xiqqaa 2 tiin Gumiidhaan kennamu guyyaa hojii shan keessatti iyy-ataadhaaf beeksifamuu qaba.

40(4) Abukaatoon yookiin dhaabbatni hayyamni Abukaatummaa isaa haqame balleessaa haqamuu hayyamichaaf sababa ta'e sirreessuun akkaataa Labsii Lakk.182/2005 Keewwata 53(1) tiin yeroon ta'ee erga xumuramee booda, bu'uura Labsicha keessatti tumameen ulaagaa hayyama Abukaatummaa argachuuf barbaachisu kan guutu yoo ta'e akka haaraatti hayyama fudhachuu ni danda'a.

8. Keewwatni 77 Keewwatni xiqqaan (1)- (5) haqamee kan kanatti aanuun bakka bu'ee jira.

Abukaatoon akkaataa Labsii Lakk. 86/1996tiin hayyama Abukaatummaa sardarkaa 1^{ffaa} fi 2^{ffaa} fudhates ta'ee, Labsiin Lakk.86/1996 osoo hin bahin dura hayyama fudhatee Labsichaan raggaasifameef akkaataa Labsii Lakk.182/2005tiin hayyama Abukaatummaa akka fudhatetti lakkaawamee hayyamni isaa ni haaromsamaaf.

3. Seerota Raawatiinsa Hin Qabaanne Labsiin, Dambiin, Qajeelfamnii fi barmaatileen hojii Labsii kanaan wal-faallessan kamiyyuu dhimmoota Labsii kanaan hammataman irratti raawatiinsa hin qabaatan.

4. Yeroo Labsichi Hojiiirra Itti Oolu Labsiin kun guyyaa Magalata Oromiyaa irratti maxxanfame irraa eegalee hojiiirra kan oolu ta'a.

Finfinnee
Guraandhala 29 Bara 2007

Muktaar Kadir
Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

፵(፫) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ መሠረት በጉባኤው የሚሰጠው ውሳኔ በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ አመልካቹ እንዲያወቀው መደረግ አለበት።

፵(፬) የጥብቅና ፈቃድ የተሰረዘበት ጠበቃ ወይም የጥብቅና ሙያ አገለግሎት ድርጅት ለስረዛው ምክንያት የሆነውን ጥፋት በማረም በአዋጅ ቁጥር ፩፻፹፪/፪ሺ፮ አንቀጽ ፶፫ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የተቀመጠው ጊዜ ከተጠናቀቀ በኋላ በአዋጁ ውስጥ በተደነገገው መሠረት የጥብቅና ፈቃድ ለማግኘት የሚያስፈልጉ መሥሪያዎችን የሚያሟላ ከሆነ እንደ አዲስ ፈቃድ ለመውሰድ ይችላል።

፷. አንቀጽ ፸፯ ንዑስ አንቀጽ ፩ - ፭ ተሰርዞ ከዚህ በሚከተለው ተተክቷል፤

“አዋጅ ቁጥር ፹፯/፲፱፻፺፮ መሠረት አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የጥብቅና ፈቃድ የወሰደ ጠበቃም ሆነ፣ አዋጅ ቁጥር ፹፯/፲፱፻፺፮ ከመውጣቱ በፊት ፈቃድ ወስዶ በአዋጁ የፀደቀለት ጠበቃ በአዋጅ ቁጥር ፩፻፹፪/፪ሺ፮ መሠረት እንደወሰደ ተቆጥሮ ፈቃዱ ይታደስለታል።

፫. ተፈጻሚነት የሌላቸው ህጎች ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ልማዳዊ አሰራሮች በዚህ አዋጅ በተካተቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

፬. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ ይህ አዋጅ “በመገለጥ አሮሚያ” ከታተመበት ቀን ጀምሮ ሥራ ላይ የሚውል ይሆናል።

ፊንፊኔ

የካቲት ፳፱ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

ሙክታር ከድር
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
ፕሬዝዳንት

40(3) The decision passed by the commission as per Sub Article 2 of this article shall be notified to the applicant within five working days.

40(4) The Advocate or an Organization providing advocacy service whose license has been cancelled may acquire a new license after the period provided as per proclamation No.182/2013 article 53(1) is Lapsed where he fulfills the requirements necessary to get such license in accordance with the provisions of this proclamation by correcting the fault which is the ground for the cancellation of the license.

8. Article 77 Sub Articles (1-5) has been repealed and replaced by the following provision

An Advocate who acquired the 1st and 2nd Level advocacy License in accordance with proclamation No 86/2004 and who acquired the advocacy License before the issuance of proclamation No.86/2004 and approved by same Proclamation shall be considered as he has acquired such License in accordance with Proclamation No. 182/2013, and his license shall be renewed.

3. Inapplicable Laws

Any proclamation, Regulation, Directives and customary practices inconsistent with this proclamation shall not be applicable on the issues covered by this proclamation.

4. Effective date of this proclamation.

This proclamation shall come in to force as of the date of its publication on “Megeleta Oromia”

Finfinnee
March 8, 2015

Muktar Kadir
President of the National Regional State of Oromia

©Waaajjira Caffee Oromiyaatiin Kan Maxxanfame
በጨፌ ኦሮሚያ ጽ/ቤት የታተመ
Published by Office of “Caffee” Oromia
Bitootessa 15, Bara 2007 / መጋቢት ፲፭ ቀን ፪ሺ፯ / March 24, 2015